



# በሲቪክ ማእከላችን የደንበኛ ማዕከሉን እንደገና ለመቅረጽ ዕቅዶቻችንን ላይ አስተያየትዎን ይስጡ

## ግጥም

በኮቪድ-19 ምክንያት በሲቪክ ማእከላችን የሚሰጥ የነበረው ፊት ለፊት አገልግሎት ተዘግቷል። ምክር ቤቱ የሲቪክ ማእከሉን እንደገና ከመክፈቱ በፊት ተጨማሪ አገልግሎቶችን በመስመር ላይ ለማንቀሳቀስ፣ ዲጂታል ተደራሽነት ችግሮች ያሉባቸውን የሚደግፉ እና ማህበራዊ የርቀት እርምጃዎችን የሚያስተዋውቁ ዕቅዶችን እያወጣ ነው። በዲሴምበር 2020 እንደገና በአዲሱ አገልግሎት ለመጀመር አቅደናል ስለሆነም ስለእኛ አቅድ ምን እንደሚያሰቡ መስማት እንፈልጋለን።

### ለምን ለመቀየር አሰብን?

ነዋሪዎቹ የሲቪክ ማእከሉ በጣም ጫጫታ የበዛበት፣ በጣም ክፍት የሆነ እና የት መሄድ እንዳለባቸው ለማወቅ ከባድ እንደነበር ገልጸውልናል። የጎብኝዎች ቁጥርም ብዛት ያለው በመሆኑ መጠን ከፍተኛ እገዛን ለሚፈልጉ ሰዎች የማያቋርጥ ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት አስቸጋሪ ሆኖብን ነበር ።

ዝግ በነበረበት ወቅት፣ ምክር ቤቱ በዋናነት ነዋሪዎች እና ንግዶች በአካል መገኘት ሳያስፈልጋቸው የሰልክ እና የቪዲዮ ጥሪዎችን፣ እና ኢሜይሎች በኩል ሊገኙ የሚችሉበትን መንገዶች አስተዋውቋል። እኛ ደግሞ በድርህረ ገጻችን ላይ እየሰራን ደንበኞች የሚፈልጉትን መረጃ በፍጥነት እንዲያገኙ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ቀላል እንዲሆን የጥሪ ማዕከላችንን እያሻሽልን ነው።

ሰዎች ይበልጥ አመቺ በሆነላቸው ቁጥር ከቤት የበለጠ ምስራት ይችላሉ ብለን እናምናለን፣ እንዲሁም በድረ-ገጽ እና በሰልክ በኩል የሚቀርቡት አገልግሎቶች ለምክር ቤቱ ፊት ለፊት ከማቅረብ በጣም ስለሚረከስ ምክር ቤቱ ሌላ ለምክር ቤት አባላቱ የሚያስፈልግ አገልግሎት ላይ ገንዘቡን እንዲያውል ያስችላል።

### ለመለወጥ ያቀድነው

እቅዳችን አዲሱ ፊት ለፊት አገልግሎት በተለይም ለሚከተሉት አይነት ሰዎች እንደሚሰጥ ነው፡

- የምክር ቤት አገልግሎቶችን በድረ-ገጽ ወይም በሰልክ መድረስ በጣም አስቸጋሪ ሚሆንበት ወይም የማይችሉ፣ እናም እንግሊዝኛ የመጀመሪያ ቋንቋቸው ያልሆነ ፣ በአእምሮ ጤና ሁኔታዎች ፣ በመማር ችግሮች ፣ በስሜት ሕዋሳት ወይም በንግግር እክል ምክንያቶች አንድ ለአንድ አንድ ድጋፍ የሚፈልግ ሰው።
- ቤት ውስጥ ኮምፒተር እና ስካኒር የሌላቸው ወይም እነሱን ለመጠቀም እገዛን የሚፈልጉ
- የመኖሪያ ቤት እጦት አደጋ ላይ የሆኑ
- ከምክር ቤት አገልግሎት ጋር ቀጠሮ ይያዙ

ከዚህ በፊት ከነበረው ይልቅ ለደንበኞች አነስ ባለ ቡድን ከፍተኛ ጥራት እና የግል አቀራረብ ለመስጠት ያስችላል።

የሚከተሉትን አንድናቀርብ የሲቪክ ማእከሉን ምድር ፎቅ እንደገና ለመገንባት እና በሠራተኞቻችን እና በቴክኖሎጂው ላይ በይበልጥ ለመስራት አቅደናል።

- ተቀባይ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና የተረጋጋ አካባቢ
- ነገሮችን እንዴት እንደምናከናውን የሚያሳይ ግልፅ ተግባራት እና ምልክት
- ለደንበኞች የተሻሻለ ግላዊነት
- ጥራት ያለው የደንበኛ እንክብካቤን የሚሰጡ እና ለተለያዩ የግለሰቦች ፍላጎቶች ጥሩ ምላሽ የሚሰጡ በከፍተኛ የሰለጠኑ ሰራተኞች
- ደንበኞች አገልግሎቶችን በቀላሉ እንዲጠቀሙ ለማስቻል የተሻሻለ ቴክኖሎጂ
- የአካል ጉዳተኛ ሰዎች የመንቀሳቀስ ፍላጎትን የሚያሟላ ቦታ
- የቫይረሶች ስርጭትን ለመከላከል የሚያስችል እና ደህንነት የሚጠበቅበት ቦታ

ይህ የዳሰሳ ጥናት መጠይቅ ከላምቤዝ ካውንስል አገልግሎቶች ጋር ስለሚኖረት ግንኙነት፣ ስለሚጠቀሙባቸው የግንኙነቶች ስልቶች እና ይህን አገልግሎት እና ቦታ አቀማመጥ ዲዛይን ላይ የሚፈልገውን ለውጥ በተመለከተ ጥያቄዎችን ይጠይቁዎታል። መጠይቁ ከ 15 ደቂቃዎች በላይ ጊዜ አይወስድም እና የመጠይቁን ውጤት እቅዳችንን የበለጠ ለማሻሻል እንጠቀምበታለን። ስለተሳተፉ እናመሰግናለን!



Lambeth

በሲቪክ ማእከላችን የደንበኛ ማዕከሉን እንደገና ለመቅረጽ ዕቅዶቻችን ላይ አስተያየትዎን ይስጡ

\* 1. የላምቤዝ ነዋሪ ነዎት?

አዎ

አይ

በሲቪክ ማእከላችን የደንበኛውን ማዕከሉን እንደገና ለመቅረጽ ዕቅዶቻችን ላይ አስተያየትዎን ይስጡ

\* 2. እባክዎ የፖስታ ሳጥን ቁጥርዎን ይሙሉ

\* 3. ነዋሪ ካልሆኑ ከላምቤዝ ጋር ዋነኛው ግንኙነትዎ ምንድን ነው?

- የላምቤዝ ምክር ቤት ሠራተኛ ነኝ
- የሌላ የመንግስት ወይም የመንግስት ዘርፍ ድርጅት ሠራተኛ ነኝ
- የበጎ ፈቃደኛ ወይም ለማህበረሰብ ድርጅት ሠራተኛ ነኝ
- እዚህ እሰራለሁ (ሌላ)
- እዚህ ዘመዶቼን ወይም ጓደኞቼን እንበኛለሁ
- እዚህ ተንከባካቢ ነኝ
- እዚህ በቆ ፈቃደኛ ነኝ
- እዚህ አጠናለሁ
- ሌላ (እባክዎን ይጥቀሱ)

4. የበጎ ፈቃደኛ ወይም የማህበረሰብ ድርጅቱ ስም ማን ይባላል?

5. ሌላ ምን ዓይነት ድርጅት ውስጥ ይሰራሉ?

በሲቪክ ማእከላችን የደንበኛ ማዕከሉን እንደገና ለመቅረጽ ዕቅዶቻችን ላይ አስተያየትዎን ይስጡ

\* 6. ስልክ እና በይነመረብን ለመጠቀም ምን ያህል ይመቻቅታል?

	በጣም ምቹ	ምቹ	ምንም ዓይነትም አይመስለኝም	ምቹት የለውም	በጣም ምቹት የለውም
ስልክ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
በይነመረብ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* 7. ስልክ ወይም በይነመረብን ለመጠቀም የማይመችዎ ከሆነ ምን እንቅፋቶች ያጋጥሙዎታል?



\* 8. ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የላምቤዝ ምክር ቤትን ለማግኘት ምን መንገዶችን ተጠቅመዋል?

- ሰልክ
- ኢሜይል
- የምክር ቤቱን ድረገፅ
- ማህበራዊ ሚዲያ
- በፖስታ
- በሲቪክ ማእከሉ በአካል
- በሌላ ምክር ቤት ሕንፃ ውስጥ በአካል
- በማኅበረሰብ ቡድን በኩል
- በካውንስሉ ሰራተኛ አማካይነት
- ላለፉት 12 ወሮች ካውንስሉን አላገኘሁም
- ሌላ (እባክዎን ይጥቀሱ)

\* 9. የትኛው ሕንፃ ነበር?

\* 10. ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ካውንስሉን ካነጋገሩ ስለ የትኞቹን አገልግሎቶች እንዳነጋገሩ እባክዎን ይንገሩን

- የምክር ቤት ግብር
- ጥቅምቶች
- የካውንስል ቤቶች ጥገና
- የካውንስል ቤቶች ሌላ
- የቤት አጦት መከላከል
- የቆሻሻ እና እንደገና ጥቅም
- ላይ ማዋል እንክብካቤ
- ሰማያዊ ባጅ፣ የገ ማለፊያዎቻቸው ወይም የታክሲ ካርዶች
- የትምህርት ቤት ምዝገባዎች
- መዝገብ ቤት
- ዕቅድ
- ፈቃድ
- የአዋቂዎች ማህበራዊ እንክብካቤ
- የህጻናት ማህበራዊ እንክብካቤ
- የህዝብ ጤና
- ሌላ (እባክዎን ይጥቀሱ)

በሲቪክ ማእከላችን የደንበኛ ማዕከሉን እንደገና ለመቅረጽ ዕቅዶቻችን ላይ አስተያየትዎን ይስጡ

የሚከተሉት የዲዛይን ለውጦች ለደንበኞቻችን የተሻሉ ተግባራዊነት ለማግኘት ያለንን ዓላማ እንደሚደግፉ ምን ያህል ይስማማሉ?

የታቀደው የዳግም ማሻሻያ ምስሎች ከዚህ በታች ይታያሉ፣ እባክዎን ይመልከቱ እና የሚያስበውን ያሳውቁን ::

በሲቪክ ማእከል ውስጥ ያለው ምስል



11. የሚከተሉት የዲዛይን ለውጦች ለደንበኞቻችን የተሻሉ ተሞክሮዎችን ለማግኘት ያለንን ዓላማ እንደሚደግፉ ምን ያህል ይስማማሉ?

	በጣም አስማማለሁ	አስማማለሁ	ምንም ዓይነትም አይመስለኝም	አልስማማም	በጣም አልስማማም
1. የመቀበያ ጠረጴዛ፡ - በቦታው ውስጥ ያሉትን ደንበኞች ብዛት መቆጣጠር አለብን ፣ ስለሆነም ቀጠሮ በስልክ ወይም በኢንተርኔት በኩል ይያዛል። ይህ ማለት ቀደም ሲል ባልተያዘ ቀጠሮ ወደ ሲቪክ ማእከል ከምጡ ለኋላ ቀጠሮ ልንሰጥዎ እንችላለን ።	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. የተሻሻለ ቴክኖሎጂ፣ እንደ ዘመናዊ የትርጉም አገልግሎቶች (የብሪታንያ የምልክት ቋንቋን ጨምሮ) እና እንደ ደንበኞች ቀጠሮዎቻቸውን ለመከታተል እና በሰዓቱ እየተጠራ መሆኑን ለመቆጣጠር የሚያስችል ።	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. የአንድ በኩል መግቢያ ፣ ተደራሽ በሆነ አውቶማቲክ በር በኩል ፣ ወደ ደንበኛ አገልግሎት ቦታ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. የአንድ በኩል መውጫ ፣ ተደራሽ በሆነ አውቶማቲክ በር በኩል ፣ ከደንበኛ አገልግሎት ቦታ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. የደንበኞች መጻፍጃ ቤቶች ። የኢንፎርሜሽን ስርዓት መስፋፋት አደጋን ለመቀነስ እርምጃችን አካል ስለሆነ ደንበኞች ሰራተኞቹን ለመጠቀም መጠየቅ አለባቸው።	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. የት መሄድ እንዳለብዎት ለአርሰዎ የሚያሳዩ የተሻሻሉ የምልክቶች	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

በሲቪክ ማእከላችን የደንበኛ ማዕከሉን እንደገና ለመቅረጽ ዕቅዶቻችን ላይ አስተያየትዎን ይስጡ

የሚከተሉት የዲዛይን ለውጦች ለደንበኞቻችን የተሻሉ ተሞክሮዎችን ለማግኘት ያለንን ዓላማ እንደሚደግፉ ምን ያህል ይስማማሉ?

በደንበኞች አገልግሎት ማእከል የውስጥ ምስል



12. የሚከተሉት የዲዛይን ለውጦች ለደንበኞቻችን የተሻሉ ተሞክሮዎችን ለማግኘት ያለንን ዓላማ እንደሚደግፉ ምን ያህል ይስማማሉ?

	በጣም አስማማለሁ	አስማማለሁ	ምንም አይመስለኝም	አልስማማም	በጣም አልስማማም
1. ራስ የሚገለገሉበት ኮምፒተር፣ ተጨማሪ ድጋፍ የሚሹ ደንበኞችን ለመለየት በዚህ አካባቢ የሰራተኛ ይኖራል ::	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. ራስ የሚገለገሉበት ስካነር ተደራሽነት ሰነዶችን እንዲልኩ እንዲያስችልዎት	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. የደምበኛ መስኮቶች፣ ረዘም ላለ ጊዜ ለሚጠብቁ ደንበኞች ሁሉ ቅድሚያ ይሰጣል	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. ደንበኞች ፣ አስፈላጊ ከሆነ ፣ ወደ ተለየላቸው የቀጠሮ ጠረጴዛቸው መጠራታቸውን ማያ ትልልቅ ማያ ገጾች	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. በግል አስቸጋሪ ጉዳዮችን መፍታት የሚቻልበት ረጋ ያለ ቦታ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. አጠቃላይ የመጠበቂያ ቦታ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. ቀጠሮ የሚይዝበት የአገልግሎት ጠረጴዛዎች	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>





በሲቪክ ማእከላችን የደንበኛ ማዕከሉን እንደገና ለመቅረጽ ዕቅዶቻችን ላይ አስተያየትዎን ይስጡ

14. ከፍተኛ ጥራት ያለው ድጋፍ የሚሰጥበት የተረጋጋ እና ፀጥ ያለ ቦታ ለመፍጠር፣ አገልግሎቱን በሌሎች የመገናኛ ዘዴዎች በኩል ለማግኘት ለሚቸገሩ ነዋሪዎች ላይ አገልግሎታችንን ማተኮር እና ሌሎች ዘዴዎችን ሁሉ በመጠቀም አገልግሎት ማግኘት ለሚችሉ ነዋሪዎች መዳረሻውን መገደብ አለብን። እባክዎን በዚህ ላይ ያሉዎትን ሀሳቦችዎን ይንገሩን።

15. አዲሱን የደንበኛ ማእከላችንን ለማሻሻል ስላቀረብናቸው ፕሮፖዛሎች ወይም አስተያየቶች ሌሎች አስተያየቶች ካሉዎት እባክዎን ይጻፉልን

16. አዲሱ የፊት ለፊት አገልግሎት ዲዛይን እና አሰራር ላይ በትኩረት ቡድኖች በመሳተፍ ወይም ተጨማሪ ሀሳብዎን በማጋራት ይበልጥ ለመሳተፍ ከፈለጉ፣ እባክዎ ስምዎን እና የሚገኙበትን አድራሻ ይተውልን እና እናገኝዎታለን።

ስም	<input type="text"/>
አሜይል አድራሻ	<input type="text"/>
ስልክ ቁጥር	<input type="text"/>



በሲቪክ ማእከላችን የደንበኛ ማዕከሉን እንደገና ለመቅረጽ ዕቅዶቻችን ላይ አስተያየትዎን ይስጡ

### ስለ እርስዎ

ልዩ ልዩ ለሆኑ የላምቤዝ ማህበረሰቦች ፍትሃዊ አገልግሎት መስጠታችንን እና የተለያዩ ቡድኖችን ፍላጎቶች ማሟላታችንን ለማረጋገጥ፣ ስለራስዎ ጥቂት ጥያቄዎችን መጠየቃችን አስፈላጊ ነው። የተጠየቀውን መረጃ የመስጠት ግዴታ የለብዎትም፣ ነገር ግን መረጃዎን ቢሰጡን እኛን በጣም ይረዳናል። መረጃው የሁሉንም ተጠቃሚዎች ፍላጎት የሚያሟሉ አገልግሎቶችን ለማቀድ እንድንችል ይጠቅማል። ምላሾችዎ በሚስጥር የሚያዙ ሲሆን ማንኛውም የሚታተም መረጃ ስም-አልባ ይሆናል። በአገልግሎቱ ላይ ለውጦች ለማድረግ እንዲያስችል ከዚህ የዳሰሳ ጥናት የተገኘው መረጃ የአገልግሎት ማዕከላችንን ከሚያስተዳድረው ከካፒታ ጋር ይጋራል እርስዎን፣ ቤትዎን ወይም ቤተሰብዎን ለመለየት የሚችል ምንም መረጃ በመጀመሪያ የእርስዎ ፈቃድ ስይጠየቅ ለሌሎች ድርጅቶች ተላልፎ አይሰጥም። የእርስዎ መረጃ ከላምቤዝ የግላዊነት ፖሊሲ ማሳሰቢያ ጋር በመጣመር ይያዛል። <https://www.lambeth.gov.uk/elections-and-council/privacy/privacy-notice>

ለዚህ የዳሰሳ ጥናት መጠይቅ ከአንግሊዝኛ ውጭ በሌላ ቋንቋ ምላሽ የሚሰጡ ከሆነ ምላሾችዎን ለማስተርጎም ብቻ ለዘ ቢግ ወርድ የተሰኘ የሶስተኛ ወገን ሥራ ተቋራጭ ማጋራት ሊያስፈልገን እንደሚችል አባክዎ ልብ ይበሉ። የስነሕዝብ ምላሾችዎን፣ የፖስታ ሳጥንዎ ወይም የኢሜል አድራሻዎ ሳይሆን ስለአገልግሎት ለውጥ ለተጠየቁት ጥያቄዎች የሰጡትን ምላሾች ብቻ እናጋራለን።

17. የትኛው የእድሜ ክልል ውስጥ ይመደባሉ?

- ከ18 በታች
- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55-64
- 65-74
- 75-84
- 85+
- ባልናገር አመርጣለሁ

18. ከእነዚህ መካከል የትኛው በአሁኑ ሰዓት ያለውን የእርስዎን የስራ ሁኔታ በተሻለ ይገልጻል?

- በሙሉ ጊዜ ሥራ ውስጥ ያለ ሰራተኛ (ባጠቃላይ በሳምንት ከ30 ሰዓት በላይ)
- በከፊል ጊዜ ሥራ ውስጥ ያለ ሰራተኛ (ባጠቃላይ በሳምንት ከ30 ሰዓት በታች)
- ሙሉ ጊዜ የራስ የሆነ ስራ የሚሰራ
- በከፊል ጊዜ የራስ የሆነ ስራ የሚሰራ
- በመንግስት በተደገፈ የሥልጠና ፕሮግራም (ለምሳሌ፣ አፓሪንትሺፕ/ ለስራ ስልጠና)
- በትምህርት ቤት ፣ በኮሌጅ ወይም በዩኒቨርሲቲ የሙሉ ጊዜ ትምህርት
- ሥራ አጥ ሆነው ስራ ለመስራት ብቁ የሆኑ
- በቋሚነት ህመምተኛ / የአካል ጉዳተኛ
- ከስራ ሙሉ በሙሉ ጠረታ ወጥተዋል
- ቤት ማስተዳደር
- ባልናገር አመርጣለሁ
- አላውቅም

ሌላ (አባክዎን ይጥቀሱ)

19. ዋና ቋንቋዎ ምንድን ነው?

- እንግሊዝኛ
- ፖርቹጋልኛ
- ዮሩባ
- ፖሊሽ
- ስፓንኛ
- ፈረንሳይኛ
- ጣልያንኛ
- ሶማልኛ
- ትዊኛ

ሌላ (አባክዎን ይጥቀሱ)

20. የዘር ቡድንዎ የትኛው ነው?

- ነጭ እንግዳላ / ዌልሽ / ስኮትላንድ / ሰሜን አየርላንድ / ብሪታንያ
- ነጭ አይሪሽ
- ነጭ ፖርቱጋላዊ
- ነጭ ስፔናዊ
- ነጭ ፖላንዳዊ
- ነጭ ጂፕሲ ወይም አይሪሽ ተጓዥ
- ነጭ እና ጥቁር ክልስ ካሪቢያዊ
- ነጭ እና ጥቁር ክልስ አፍሪካዊ
- ነጭ እና እስያዊ ክልስ
- እስያዊ / እስያዊ ብሪታኒያዊ ሕንድ
- እስያዊ / እስያዊ ብሪታኒያዊ ፓክስታናዊ
- እስያዊ / እስያዊ ብሪታኒያዊ ባንግላዴሻዊ
- እስያዊ / እስያዊ ብሪታኒያዊ ቻይናዊ
- ጥቁር አፍሪካዊ
- ጥቁር ካሪቢያዊ
- ላቲን አሜሪካዊ/ላቲንክስ
- አረብ

ሌላ (እባክዎን ይጥቀሱ)

21. ከነዚህ ውስጥ የትኛው የሚከተሉትን ሃይማኖት በተሻለ ይገልጻል?

- ኤቲስት
- ቡዲስት
- ክርስቲያን
- ሂንዱ
- አይሁዳዊ
- ሙስሊም
- ሲክህ
- ሃይማኖት የሌለው
- ባልናገር እመርጣለሁ/አላውቅም

ሌላ (እባክዎን ይጥቀሱ)

22. የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችዎ እስከ 12 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ በቆየ ወይም በሚቆይ የጤና ችግር ወይም አካል ጉዳት ምክንያት የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችዎ ውስን ሆነዋል?

- አዎ: በጣም ውስን
- አዎ: በመጠነኛው ውስን
- አይ

23. የጸታዊ ማንነትዎ ምንድን ነው?

- ወንድ
- ሴት
- ሌላ
- ሁለቱም ያልሆነ
- ባልናገር እመርጣለሁ

24. ከታች ከተዘረዘሩት መኃል በቤትዎ የሚኖሩትን አኗኗር በይበልጥ የሚገልጸው የትኛው ነው?

- የቤት ባለቤት - የላምቤዝ ሊዝ ያለው
- የቤት ባለቤት - የግል
- ከቤቶች ማህበር የተከራየ
- ከላምቤዝ ካውንስል ኪራይ የተከራየ (የተከራይ አስተዳደር ድርጅት)
- ከግል አከራይ የተከራየ
- የጋራ ባለቤትነት
- መኖሪያ ቤት
- ሆስቴል / ድጋፍ የተደረገበት መኖሪያ
- ባልናገር እመርጣለሁ

ሌላ (እባክዎን ይጥቀሱ)

ይህን የዳሰሳ ጥናት መጠይቅ ጊዜ ወስደው ስላጠናቀቁ እናመሰግናለን፤ እባክዎን መልስዎን ለማስገባት ተከናውኗል የሚለውን ይጫኑ